



**ወሎ የኢትዮጵያ ውርስና ቅርስ ማኅበር**  
**Wollo Ethiopian Heritage Society**

**'ወሎ የነት መለያችን፣ ኢትዮጵያዊነት ማንነታችን!'**

**ሕዝባዊ መግለጫ**

August 30, 2017

**የወያኔ መንግስት የሰሜን ጎንደር ዞንን ለመከፋፈልና የምዕራብ ጎንደርን መሬት ለመቀራመት ያወጣው እኩይ እቅድ አገር አጥፊ ነው!**

በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እንደምንሰማው የወያኔ አስተዳደር የሰሜን ጎንደር ዞንን ለሶስት ለመክፈል እንደወሰነና ለዚህም ምክንያቱ ላለፉት 26 አመታት ለልማት ምቹ ስላልሆነ ነው የሚል ነው። የአማራን መሬቶች የትግራይ ለማድረግ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአማራና ቅማንት ማኅበረሰብ ተቀላቅለው በሚኖሩባቸው 12 ቀበሌዎች ሕዝብ ውሳኔ ለማካሄድ እየተዘጋጀ ነውም ተብሏል። ይባስ ተብሎ የ'ታላቋ ትግራይን' ሕልም ለመተግበር ሕወሃቶች ጎንደርና ጎጃም ከሱዳን እንዳይዋሰኑ ለማድረግ ትግራይን እስከ ጋምቤላ ለማስፋፋት ያዘጋጁት ሚሥጥራዊ ካርታ በቅርቡ ይፋ ወጥቶ ለማየት በቅተናል።

ቅማንትና አማራ በሚለው ክፍፍል ያልሰራለት ወያኔ አሁን ደግሞ ለ3 ዞን ከፍሎ የሰሜኑን ጫፍ ወደ ትግራይና ሱዳን፣ መካከሉን ቅማንት ለሚባል ከዋናው ወገኑ የተለየ በግጭት ሁልጊዜ የሚኖር አካባቢ ለመፍጠር፣ ሶስተኛው የአማራ ዞን በማለት 3 እርስ በእርሳቸው እንደ እስራኤልና ፍልስጥኤም ዘወትር በስጋት የሚኖሩ ማህበረሰቦችን በመፍጠር ጎንደራን እርስ በእርሱ በማስተላለፍ ወያኔ የቀበሮ ዳኛ የሚሆንበትን ስርአትና ሁኔታ ምቹ ለማድረግ የታሰበ ስንኩል እቅድ መሆኑ ግልጽ ነው። የመሬት ቅርምቱም ስልጣን ካጣን ትግራይን ነጻ እንገነጥላለን ከሚል ቅዠት የመነጨ ነው።

ዶሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት እንደሚባለው፣ እስካሁን በአካባቢው ምንም አይነት ልማት ያልተካሄደው አካባቢው ስላልተከፋፈለ ሳይሆን ወያኔ በአማራ ህዝብ ላይ ባለው የተንሸጠጠ አስተሳሰብ ምንም አይነት ልማት ወደ አካባቢው እንዳይሄድ ስላደረገ ነው። በወልቃይታና በጠገዴም የታየው የዘር ማጽዳት፣ መሬት መቀራመትና የአማራን ማንነት አትፍቶ በትግሬ ማንነት ለመተካት የተፈጸመው ድርጊት የዚህ ታላቅ ሴራ ሌላው ምልክት ወይም መንስዔ መሆኑን ማንም አያጣውም። የሕዝብ መከፋፈልና መሬት መቀራመት የሚያለማ ቢሆንም ገና በጥቁቱ ወሎን ለ6 ክፍሎች አልነበር እንዴት? ወሎን ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ፣ ከሚሴ፣ አፋር፣ ዋግ ህምራ እና ወደ ትግራይ ቆርሶ የወሰደው ራያን በመሸንሸን አንዱ ላንዱ ችግር እንዳይደርስ አድርጎ አዳክሞ ምንም አይነት መሰረተ ልማት እንዳይደርስ በማድረግ አዳክሞ ወደ መጥፋት ደረጃ አድርሶታል።

ሁላችንም በየግቢያችን ችግሩን ተረድተን አብሮ ለመስራት ተስፋ እየታየ በመሆኑ ጎንደራዎች በሀብረት ቁማችሁ የምትታገሉበት እንጂ የምትለያዩበት ወቅት አይደለም። ከድል በኋላ ራሳችሁ ቁጭ ብላችሁ እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ወንድሞቻችሁ በተገኙበት ችግራችሁን እስከምትፈቱበት ጊዜ ድረስ በትእግስትና ነገሮችን በጥሞና ማየቱ እጅግ አስፈላጊ ነው። የገዢው ፓርቲ ደባም ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በቀጥታ የሚመለከት ነው።

በኛ አስተያየት የጎንደርና የወሎ ሕዝብ በደም፣ በባህልና በታሪክ መንታ ነው። ከዚያም በላይ ኢትዮጵያዊነታችንን ያስተሳስረናል። ስለዚህ "ወሎ የኢትዮጵያ ውርስና ቅርስ ማህበር" ከጎናችሁ በመሆን ትግሉ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት አብሯችሁ ለመክፈል ዝግጁ ነው።

ያገር አድን ከተት ጥሪ ለሁላችንም ነው!!  
ድል ለተባበረው የኢትዮጵያ ህዝብ!!